


ቲንጊና ላዎቹ

Tingi and the cows

 Ingrid Schechter

 Ingrid Schechter

 Dawit Girma

 2

 አማርኛ / English



ቴንጊ ከአያቱ ጋር ይኖራል።

...

Tingi lived with his grandmother.



ከላዎቹ በስተጀርባ ከአያቱ ጋር ነበር።

...

He used to look after the cows with her.



አንድ ቀን ወታደሮች መጡ።

...

One day the soldiers came.



ላዎቹን ወሰዷቸው።

...

They took the cows away.



ቴንጊና አያቱ ርጠው ተደበቁ።

...


Tingi and his grandmother ran away and hid.



እስከማታ ድረስ በቁጥቋጦ ውስጥ ተደበቁ።

...

They hid in the bush until night.



ከዚያ ወታደሮቹ መመለስ ጀመሩ።

...

Then the soldiers came back.



እያቱ ቲንጊን ቅጠል ውስጥ ደበቀችው።

...

Grandmother hid Tingi under the leaves.



ከወታደሮቹ አንዱ ቲንጊን ከተደበቀበት ረገጠው። ግን እሱ ዝም አለ።

...

One of the soldiers put his foot right on him, but he kept quiet.



ሲረጋጋ ቲንጊና አያቱ ወጡ።

...

When it was safe, Tingi and his grandmother came out.



ከዚያም በጸጥታ ወደቤታቸው አዘገሙ።

...

They crept home very quietly.




Global Storybooks

globalstorybooks.net

ቲንጊና ለሞቹ

Tingi and the cows

 Ingrid Schechter

 Ingrid Schechter

 Dawit Girma (am)

